



አለም አቀፍ የኢትዮጵያ ሴቶች ድርጅት -ትብብር ለአማራ
International Ethiopian Women's Support for Amara
www.ewointernational.org lethioamara@gmail.com

አለም አቀፍ የኢትዮጵያ ሴቶች ድርጅት ልዩ አስቸኳይ ጥሪ ለኢትዮጵያውያን በሙሉ

ዛሬ የአገራችን ኢትዮጵያን አገራዊ ህልውናን የሚፈታተን፣ ህዝቧንም በተለይም የአማራውን ህዝብ በባሰና በከፋ ሁኔታ ለሞት፣ ለእልቂትና ለመፈናቀል በሰፊው ያጋለጠ ወቅት ውስጥ መገኘታችን የፈጠጠ ነባራዊ መራራ ሀቅ ነው። አለም አቀፍ የኢትዮጵያ ሴቶች ድርጅት፣ ይህንን መራራ እውነታ በጥልቅ በማስተዋል በቆራጥነት አገርና ህዝብን ለማዳን አስቸኳይና ፍቱን መፍተህ መስጠት ዛሬ ነገ የማይባል የወቅቱ አጣዳፊ ተግባርና ታሪካዊ ሀላፊነትን የሚጠይቅ ነው ብለን እናምናለን።

ላለፉት ሶስት አመታት በአብይ አህመድ መንግስት እጅግ በርካታ ኢትዮጵያውያን በተለይም የአማራ ህዝብ በገዛ አገራቸው ተሰደዋል፣ ተፈናቅወል፣ ተግድለዋል፣ ጭካኔ ለተሞላበ ጥቃትና እልቂት ተዳርገዋል፣ በጥላቻ ታርደዋል። ነፈሰ ጡሮችና ህጻናት ቤታቸው በላያቸው ላይ ፈርሶና ተቃጥሎ መንገድ ላይ ወድቀዋል፣ በርካታ ሴቶች ተደፍረዋል፣ ካህናት በቁም ተቃጥለዋል፣ በሰይፍ ተቅልተዋል፣ የተዋሀደ ቤተ ክርስቲያናት ተቃጥለዋል። ዛሬም በአብይ አህመድ መሪነት በመከተል፣ በአጣየ፣ በሸዋ ሮቢት ወዘተ በአማራው ህዝብ ላይ ጦርነት ታውጀበት ሰላማዊ ህዝብ በመንግስት የጦር ሃይልና በአንግ/ሸኔ ሸፋን በዘመናዊ መሳሪያ በታጠቁ ህይሎች ያልታጠቀውን ሰላማዊ ህዝብን ሴቶችና ልጆችን እየገድሉና እፈናቀሉ ነው። ሁለተኛ አመታቸውን ያያዙት በደንቢደሎ በአማርኛቸው የታፈኑት ወጣት ተማሪዎች ጉዳይ እስካሁን ድረስ መልስ አልተገኘም፤ ለእንዚህ ወጣቶች ህይወት፣ በአጠቃላይም በኢትዮጵያ ህዝብ ላይ ሆነ በኢትዮጵያዊነቱ አልበገር ባልው በአማራ ህዝብ ላይ በየአለቱ የሚፈጸመው ግፍና አረመናዊ ተግባር መንግስት ነኝ ባዩ እያወቀው የሚደረግ ተግባር ብቻ ሳይሆን በዋናነት የሚያቀነባብረውና የሚመራው ሌላው የዘመናችን ናዚዥስት ለደብዳቤ አህመድ መሆኑን መገንዘብ ይኖርብናል። ይህ ግንዛቤም ለምንሰጠው መፍትሄ ቁልፍ ነው። እንዲሁም ስልታዊ፣ ተመጣጣኝና ተገቢ ምላሽ በመስጠት ህዝባችንና አገራችንን በቶሎ እንታደግ ዘንድ ይረዳናል፣ ይህንንም እውን ለማድረግ በአንድ መንፈስ፣ ልበ ቁርጠኝነታችንን እናሳይ ዘንድ ወገናዊ የትብብር ጥሪ እናስተላልፋለን ።

ዛሬ አገራችን እንደ አንድ ነጻ አገር ያላት ህልውና በየቀኑ እይተሸርሸር መምጣትና ህዝቧንም ለማያባራ አስቃቂ ግድያና እልቂት በሰፊው መዳረግ የአብይ አህመድ የጎሳ መንግስት መገለጫ ውጤት ነው። አገራችንና ህዝባችንን ከዚህ አስከሬ የጥፋት መንገድ ለማዳን ወንጀለኛውን አብይ አህመድ በሙሉ ሃላፊነት ተጣያቂ በማድረግ በአስቸኳይ ከስልጣኑ መውረድ ቅድሚያ የሚሰጠው የመጀመሪያው የአገር ማዳን ተግባር ነው። በተጨማሪም ከዚህ አጥፊ አረመኔ መንግስት ጋራም በተለያየ መንገድ የሚተባበሩት ምሁራን፣ የፖለቲካ ድርጅት መሪዎችም ሆኑ ሌሎች ከታሪክ ተጠያቂነት አያመልጡም፤ አሰላለፋቸውን በቶሎ ወደ ህዝብ ወገን እንዲያደርጉ አጥብቀን እናሳስባለን።

የአብይ መንግስትና መሰሎች ለኢትዮጵያውያን ሆነ ለአማራው ህዝብ ነጻነትና ደህንነት ይቆረቆራሉ ብሎ ተስፋ ማድረግ አደገኛ ሞኝነት ነው። አብይ አህመድ መቶ ሺ ሰው በአንድ ቀን ማረድ እችላለሁ ብሎ የዛተና የደነፋ፣ ከፍተኛ የተከለ ሰውነት ቀውስ የተጠናወተው አረመኔ፣ ያሻገርናል ብሎ ተስፋ ማድረግ ከእባብ እንቁላል እርግብ እንዲፈለፈል መጠበቅ እንደማለት ነው። የወያኔን አመራር በአነጋጋይ የጎሳ መንግስትና አስተሳሰብ መተካት ለኢትዮጵያ ህዝብ እውነትኛ ለወጥ አለመሆኑ በተግባር ተረጋግጧል፤ እንዳወም ከአሳት ወደ ረመጥ ሆኖል እንጂ፤ ይህ የጎሳ ክልል ስርአት ወገንን ከወገን የሚለያይ፣ አገርን የሚከፋፍል የርስ በርስ ጦርነት የሚጋብዝ፣ ህዝብን ለእልቂት፣ ለድህነት፣ ለመፈናቀልና ለባርነት የሚዳርግ ስልሆነ ባስቸኳይ መወገድ አለበት። በጎሳና በዘር ላይ የተመሰረተ ጸረ ኢትዮጵያ 'ህገ መንግስት' ላይ ተመርኩዞ፣ በህዝብ ላይ ጦርነት ከፍቶ እልቂት በመፈጸም ምርጫ አካሄዳለሁ ማለት በህዝብና በአገር ላይ መቀለድ ነው። ስለዚህም ፍትሃዊና ነጻ ምርጫ ለማካሄድ ከተፈለገ በቅድሚያ የአነጋጋይ አላማ አስፍሬጻሚ የሆነውን አብይ አህመድን ከስልጣን አስወገዶ ኢትዮጵያዊና ህዝባዊ የሆነ የሽግግር መንግስት መመሰርት ወሳኝና አስፈላጊ የመፍትሄ ሂደት ነው።

የወያኔ/አነጋጋይ/ኢህአዴግን መሰርታዊ አላማና ግብ ለማሳካት ብልጽግና ፓርቲ፣ (የአነጋጋይ የዳቦ ስም፣ ኢትዮጵያውነት የተራቆተው አስምሳይ ድርጅትን) የሚመራው አብይ አህመድ በስልጣን ለመቆየት ማንኛውንም አረመናዊ ተግባር ሁሉ እንድሚያድርግ በተደጋጋሚ ገልጾል፣ ይህ ተግባራዊ እንዳይሆን ማድረግ የእኛ የአገር ወደድ ኢትዮጵያውያን ሃላፊነት ነው። የመላው ኢትዮጵያዊ ሰባአዊ ሙብት፣ የአማርኛውን ህዝብ ደህንነትና የአገር ህልውናን ማስጠበቅ የያንዳንዳችን ሃላፊነት ነው፣ ይህንን ሃላፊነት በቁርጠኝነት ከተቀብለን ግዴታችንን መወጣት እንችላለን፣ የማይቻል ነገር የለምና።

በአብይ መንግስትና በተባብረዎቹ ላይ ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ፖለቲካዊና ዲፕሎማሳዊ ማእቀብ እንዲደርግ በድጋሚ የትብብር ጥሪ እናቀርባለን። በያለንበት ቦታ፣ በሚያስፈልገው የትግል ዘርፍና አቅም ሁሉ ከወገኖቻችን ጎን እንድንቆምና ወሳኝ ትብብር እንድናደርግ በሙሉ ልብ ዝግጁ ሆኖ መገኘት ይጠበቅብናል። ከመቼውም ጊዜ በበለጠ ዛሬ ኢትዮጵያ አገራችንና ህዝቧን ከአነግ/አብይ ናዚያዊ መንግስት የሚያደርሰውን ጥቃት እንድንከላከልና እናድናት ዘንድ ለመላ ኢትዮጵያውያን በተለይም ለመከራው ገፈት ቀማሽ ለኢትዮጵያውያን ሴቶች ይህን ልዩ የትብብር ጥሪ እናቀርባለን። እኛ ኢትዮጵያውያን ሴቶች፣ እንደ ጀግኖች ቅድመ አያቶቻችን ተባብረን ከተነሣን አላማችንን ከማሳካት የሚያግድን ምንም ጎይል አይኖርም።

ኢትዮጵያ በቆራጥ ልጆቿ ጀግንነት ተከብራ ለዘላለም ትኖራለች!!

አለም አቀፍ የኢትዮጵያ ሴቶች ድርጅት

ሚያዚያ፣ 2013።